



የኢንግሊዝኛ ተማሪ የመውጫ መስፈርቶች ላይ የተደረገ ማሻሻያ

አንድ ተማሪ በዲ.ሲ. ትምህርት ቤት ውስጥ የኢንግሊዝኛ ተማሪን (English learner (EL)) እንዴት ሊሆን ይችላል?

- ትምህርት ቤቶች የOSSE የቤት ቋንቋ ዳሰሳን (HLS) ለሁሉም ተማሪዎች ያከፋፍላሉ።
- ተማሪዎች በ HLS ምላሾቻቸው መሰረት ለኢንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ሊጠሩ ይችላሉ።
- የማጣሪያ ውጤቱ ከዝቅተኛው የብቃት ውጤት በታች ከሆነ፣ እንግዲህ ተማሪው ለ EL ይወሰዳል።
- ትምህርት ቤቱ ተማሪው የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ለማግኘት የEL ፕሮግራሞቻቸው ውስጥ ለመመደብ ብቁ እንደሆነ ለቤተሰብ ያሳውቃል።

የኢንግሊዝኛ ተማሪዎች ከEL ፕሮግራም እንዴት መውጣት ይችላሉ?

- ለኢንግሊዝኛ ተማሪዎች ተደራሽነት (ACCESS for ELLs) ከመዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ፈተና ነው።
- በየዓመቱ፣ በDC EL ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የACCESS ፈተና ይወስዳሉ።
- የተማሪ የጠቅላላ የACCESS ውጤት 4.5 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ፣ ተማሪው በኢንግሊዝኛ ብቃት እንዳለው ተደርጎ ይወሰዳል።
- “መውጫ” (ኤክዚት) “Exit”) ማለት አንድ ተማሪ ብቃት አለው እና ከዚህ በኋላ በትምህርት ቤቱ EL ፕሮግራም ውስጥ ምደባ አያስፈልገውም ማለት ነው።

የእኔ ልጅ ከEL ፕሮግራም ከወጣ በኋላ ምን ይደረጋል?

- ተማሪዎች የሚከተሉት መሆናቸውን ለማረጋገጥ የወጡትን ተማሪዎች ይከታተላሉ፦
 - ተማሪው በጣም ቀድሞ እንዳልወጣ፤ እና
 - ተማሪው ያለ ኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፎች ትርጉም ባለሁ ሁኔታ ትምህርት ቤት ውስጥ መሳተፍ መቻሉን።

ምን ተለወጠ?

- የEL የመውጫ መስፈርቶች በACCESS ላይ ከ5.0 ወይም ከዚያ በላይ ውጤት ወደ 4.5 ወይም ከዚያ በላይ ውጤት ይለወጣል።
- ይህ ለውጥ ከ1-12 ክፍል ላሉ ተማሪዎች በ 2021-22 ACCESS ፈተና ይጀመራል።

ያልተለወጠ ምንድን ነው?

- ለመዋዕለ-ህጻናት ተማሪዎች የመውጫ መስፈርት በACCESS ፈተና ላይ 5.0 ውጤት ሆኖ ይቆያል።

ያስታውሱ፦

- ይህ ለውጥ ከ2021-22 በፊት የነበሩ የACCESS ውጤቶች ላይ ተግባራዊ አይሆንም።
- ይህ ለውጥ በ 2022-23 የትምህርት ዓመት የሚጀምሩ የEL ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያመጣል።
- የወጣው ተማሪ ተጨማሪ የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ተማሪው የትምህርት ቤቱን የEL ፕሮግራም ዳግም-መግባት ይችላል።

ዋና ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ትክክለኛ አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን ለተማሪዎች ማቅረብ ነው። ይህን የፖሊሲ ለውጥ በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የልጅዎን የEL ፕሮግራም አስተማሪን ያነጋግሩ።